



# የዊንተር አየር የደህንነት ምክሮች ለተማሪዎችና ለወላጆች



በዊንተር ወራት፣ ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ዋናው ትኩረታችን እንዲሆን የDPS ትራንስፖርት መምርያ ተግባር ይሰራል! ተማሪዎች አውቶቡሶችን ከተለመደው በላይ እንዳይጠብቁ የትም/ቤት አውቶቡሶ ስራተኞች ቀደም ብለው እንዲጀምሩ በወቅቱ ይላካሉ። አውቶቡሶች በፕሮግራማቸው እንዲንቀሳቀሱ ያለ ምቋረጥ እንሰራለን፤ ቢሆንም፣ ለዊንተር አየር ጠባይ ዝግጅትን በሚመለከት ለወላጆች የሚከተሉትን መመሪያዎች እናቀርባለን፡-

- **ለዊንተር ልበሱ!** ወደ ትም/ቤት አውቶቡሶ ጣቢያ የሚራመዱ ወይም እዚያው የሚጠብቁ ተማሪዎች ለቀዝቃዛ በረዱማ አየር በሚገባ መልበስ አለባቸው። ተገቢ የደጅ ልብስ የሚያሞቅ ኮት/ካፖርት፣ የእጅ ጓንቲዎች፣ ቆብ እና ውሀ የማያስገባ መጫሚያዎችን ያካትታል።
- **ደህንነት በቅድሚያ!** አውቶቡሶ ለመሳፈር ከመጠጋታቸው፣ እንዲሁም ለመውረድ ከመነሳታቸው በፊት፣ መንገደኞች አውቶቡሶ ሙሉ በሙሉ እስኪቆም ድረስ መጠበቅ አለባቸው። አውቶቡሶ ሲሳፈሩም ሆነ ሲወርዱ ሁልጊዜ በጥንቃቄ ይርገጡ እናም በማሳፈርና በማውረድ ወቅት በአውቶቡሶ ፊት ከማቋረጣቸው በፊት የነጂውን ምልክት ይጠብቁ።
- **ነቃ በሉ!** መቆም፣ ማየት እና መስማት ለትም/ቤት ልጆች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ራስና ጆሮ የሚሸፍኑ ሹራቦች (Hoodies)፣ የጭንቅላት ማዳመጫዎች (headphones) እና ተንቀሳቃሽ ኤሌክትሮኒክ መሳርያዎች ተማሪዎች በዙርያቸው ስለሚገኘው ትራፊክ ትኩረት ከማድረግ ሊያስፈቷቸው ይችላሉ።
- **የአደጋ አካባቢን አስታውሱ።** ይህ በአውቶቡሶ ዙርያ በየአቅጣጫው እስከ 10 ጫማ የሚደርስ ቦታ ነው። በአውቶቡሶ ጉዞ የመሳፈርና የመውረድ ጊዜ ነው ከሁሉም አደገኛ። ከአደጋ አካባቢ ርቆ መገኘት ነጂው እንዲያይህ/ሽ ማረጋገጥና መሳፈርና መውረድን አስተማማኝ ያደርገዋል።
- **የትም/ቤት አውቶቡሶን ተቀዳሚው መገልገያችሁ አድርጉ።** አየሩ መጥፎ በሆነባቸው ጥዋቶች፣ ትምህርት ግን በሚካሄድበት ጊዜያት፣ እባካችሁን ልጆቻችሁ ባውቶቡሶ ይጓዙ።
- **መዘግየቶች ሊኖሩ ይችላሉ።** ከሰአት በኋላቅዝቃዜ ሲሰፍን፣ መንገዶች በርዲማ ይሆኑና የተማሪዎችን መድረሻ ጊዜ ሊያዘገዩት ይችላሉ።
- **አስቀድሞችሁ ፕላን አድርጉ።** ተማሪዎች ምንም ጊዜ ቢሆን ከአውቶቡሶ ኋላኋላ መሮጥ የለባቸውም። አስቀድሞችሁ ፕላን በማድረግ አውቶቡሶ ጣቢያ ለመድረስ በቂ ጊዜ እንዲኖር አድርጉ። አየሩ እየቀዘቀዘ ሲሄድ፣ በርካታ ቤተሰቦች አውቶቡሶ እስኪመጣ ውስጥ ሆነው ለመጠበቅ ይሞክሩ። እባካችሁ አስታውሱ፣ ልጆችሁ ከቤት ውስጥ ሮጦ ወደ ማቆሚያው ሲመጣ ስንጠብቀው፣ አውቶቡሶ መስመሩ ላይ ይዘገያል እናም መስመር ላይ የሚገኙ ሌሎቹን ተማሪዎች ብርድ ላይ እንዲጠብቁ ያስገድዳቸዋል።
- **ዝግጅቶች አቀናጁ።** ትም/ቤት ሙሉውን ቀን በሚዘጋበት አጋጣሚ የልጅ እንክብካቤ አገልግሎት አማራጮችን አገናዝቡ። በሌላ በኩል፣ ትም/ቤቱ አስቀድሞ ልጆችን ከለቀቀ ዝግጅቶችን አገናዝቡ፣ ለምሳሌ፡-
  - ከልጅዎ የቀን እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ስለ መጥፎ አየር ሁኔታ ስላላቸው መመርያ አንጋግሯቸው።
  - ልጅዎን በየወቅቱ እንዲመለከቱ ከጎረቤቶች ጋር መነጋገር
  - ከትም/ቤት መለቀቅ በኋላ ቤት ውስጥ አንድ አዋቂ እንዲኖር ማቀድ
  - ልጅዎ ቤት መግባት እንዲችል ቁልፍ እንዲኖረው ማረጋገጥ
- **ከትም/ቤታችሁ ጋር ተግናኙ።** ልጅዎን ከትም/ቤት መውሰድ ከፈለጉ ትም/ቤቱ አስቀድሞ መነገሩን አረጋግጡ።
  - ማሳሰቢያ፡ ልጆችን ከትም/ቤት ለመውሰድ መደበኛ የትም/ቤት ቅደም ተከትሎችን ማክበር አስገዳጅ ነው።

ለተጨማሪ መረጃ [www.transportation.dpsk12.org](http://www.transportation.dpsk12.org) ይጎብኙ ወይም 720.423.4600 ላይ ይደውሉ።